

# መልካም አዲስ ዓመት!

የታሪክ አምድ ነባራዊ፣ ምድረ-ሀይወት ፍልስፍና፣  
መውጣት መውረድ፣ የዓለም ህግ፣ የተፈጥሮ ገጽ ሆነና፣  
ጊዜ ክፉ፣ ጊዜ ደጉ. . .፣ አጥፍ-ዘርጋ፣ ዘመም-ቀና. . .፣  
አንዴ ጽልመት. . .፣ አንዴ ብርሃን. . .፣ ባለታሪክ፣ ባለዘና፣  
ሰትወድቂ. . .፣ ስትነሺ. . .፣ በዘመናት ጉዞሽ ሂደት፣  
ለዚህ ደረሰሽ፣ አልልል! ሁለት ሺ ሰባት ዓመት!

ባለፊደል፣ ባለቀመር. . .፣ የባህል ጌጥ መናኸሪያ፣  
የእምነት አውራጃ፣ የእግዚአብሔር ቤት፣ የቃል-ኪዳኑ ማደሪያ፣  
በመለኮት ብፁዕ ጸጋ፣ ዙሪያ-ገባ የተከበብሽ፣  
በፈጣሪ ጥበቃ ስር፣ በኃያል ክንዳ የተደገፍሽ፣  
'አብቅቱ ውሉን ቢስት'፣ የዘመመ ቢመስል ቀኑ፣  
እርኩስ መንፈስ ቢጣባሽም፣ ቢያስጨንቅሽ ሰቀቀኑ፣  
ያምላክሽ ኃይል፣ ብርቱ ክንዳ፣ በልጆቻሽ መንፈስ አድር፣  
አማይቀር ነው ትንሣኤሽ፣ አዲስ ዘመን ዓመት ቆጥሮ፣  
እስከዚያው ግን ይመስገነው፣ ትንፋሽሽም በመኖሩ፣  
መልካም ዓመት! ለቅን ሕዝብሽ! ለውብ ገላሽ፣ ለገር-ምድሩ!

የነጻነት ቀንዲል ዓርማ፣ ለልጆቻሽ ብርቱ አለኝታ፣  
የታመቅሽው ገሞራ-አሳት፣ በልባቸው ደም ትርታ፣  
ሰትጠቂ አሚጮኹት፣ ደስ ሲልሽ አሚደምቁት፣  
በሄዱበት አንቺን ይዘው፣ አሚያመልኩሽ አንደ ጽላት፣  
አንደ ጨው ዘር ተበትነው፣ ባለም ዙሪያ ሰፍረው ላሉ፣  
ይድረሳቸው ለውዶቻሽ፣ ያዲስ ዓመት ተስፋ ቃሉ!

አንቺን ብለው አየማሉ፣ ለህልውናሽ ያደሩ፣  
የትውልዱ ባለደራ፣ ስም ዝናሽን ያስከበሩ፣  
ቤታቸውን ክፍቱን ጥለው፣ ለብዙኃን ሲታገሉ፣  
ባረመኔ፣ በግፈኞች - ከወህኒ-ቤት፣ "ባዶ ሰድስት" የተጣሉ፣  
ለሕዝብ ደምፅ፣ ለጀግኖቻሽ፣ ለአጋሮቻሽ የቁርጥ ቀን፣  
ጭለማው ያከትም-ዘንድ፣ በአዲስ ዓመት ተስፋ ብርሃን!

የግፍ ጽዋው ሞልቶ ሲፈስ፣ ውርደትሽን ያልታገሱ፣  
በራሳቸው ልዩ ቋንቋ - ሊታደጉሽ የተነሱ፣  
ዋሻ፣ ፈፋ፣ ሽንተረሩ. . .፣ ዱሩ ቤቱ ብለው ከተው፣  
አጋም-ቀጋ፣ ሾሊ. . .በልተው፣ በእፍኝ ከውሃሽ ተጎንጭተው፣  
ለመስዋዕት ለቆረጡ፣ ባንቺው ፍቅር ለነደዱ፣  
መልካም ብሩህ አዲስ ዓመት! ጨርቅ ይሁንላቸው መንገዱ!

አንደ የሞኝ ለሜ ቦራ፣ በክንጉርጉር የናት ሆድሽ፣  
እሳት ወልደሽ፣ እንዳትልሽው ለሚፈጅሽ፣  
እንዳትተይው፣ እሱም ልጅሽ. . .፣  
ልቦናውን አምላክ ቸሮት፣ ከእኩይ-መንፈስ ተለቆ፣  
ከበደለሽ ውድ እናቱ፣ ከእህት - ወንድሞቹ ታርቆ፣  
ትሆን ዘንዳ፣ ምስኪን ጎጆሽ፣ ሰለም፣ ደስታ. . .የሞላባት፣  
ሀሊናውን መፈተሻ፣ ይሁንለት አዲስ ዓመት!

ሀመምሽ አሳሰቧቸው፣ ለፈውሰሽ ለሚቀምሙ፣  
ቅጠል በልተው. . .በምሀሊ. . .፣ በዱኢ. . .ለታደሙ፣  
ለሰላምሽ በሰላም መንገድ፣ አምቤኝ ብለው ለሚታገሉ፣  
ፍትህ-አልባ ጉልበተኞችን፣ ከእንግዲህስ በቃ ላሉ፣  
ባዲስ ዓመት፣ ባዲስ ብራ - ይስመር ትግሉ ደምቆ ያብራ!

የፍቅር እምነት ማተብ ገጽሽ፣ ሀብረ-ቀለም ውብ ሰንደቅሽ፣  
የክብር አልባስ፣ የክት ልብሰሽ፣ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይሽ፣  
ትውላብለብ ለዘላለም፣ ከፍ ብላ፣ በአየር-ምድርሽ!

ከምዕራብ እስከ ምስራቅ፣ ከደቡብ . . .አሰሜን ጫፍ፣  
የጥቁር አፈርሽ ግኝቶች፣ የሰፈሩ ባንቺው ማዕቀፍ፣  
የክርስቶስ፣ የአላህ ልጆች. . .፣ ፍጥረተ-ዓለም ያንቺ የሆኑ፣  
ብሩህ ተስፋ፣ የሀይወት ምንጭ፣ ይሁንላቸው ዘመኑ!

የዜጎቻሽ ክብር ኩራት፣ ረቂቅ ወብት መጎናጸፊያ፣  
መልካም አዲስ ዓመት ይሁንልሽ! እናት ሀገር ኢትዮጵያ!

ጌታቸው አበራ



፪ ሺ ፰ ዓ/ም  
2008